

የ 2022 ክፍል

ዘጠነኛ ክፍል የመጀመሪያ ዓመት፡- 2018–2019 ከ MCPS መመሪያ መስፈርቶች በጨረፍታ

የሜሪላንድ ስቴት በአራት መግለጫ የሚገባቸው ፈርጆች ስኬታማ ክንውን ላይ በመመስረት አንድ ዲፕሎማ ለሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ተመራቂዎች ይፈቅዳል። እነርሱም፡- ምዝገባ፣ የኮርስ ክሬዲት፣ የተማሪ ትምህርታዊ አገልግሎት፣ (SSL)፣ እና የሜሪላንድ ምዘና-ግምገማዎች ናቸው። የምዝገባውን ተፈላጊ መስፈርት ለማሟላት ተማሪዎች ከ 8ኛ ክፍል ባሻገር አራት አመታት በሚያመረቃ ሁኔታ መፈጸም አለባቸው። ሌሎች ሁሉም ተፈላጊዎች ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ባጭሩ ተገልጾልኝ። እባክዎ ይህንን ድረ-ገጽ MCPS Course Bulletin ይጎብኙ፡- <http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org> ወይም የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትምህርት ቤትዎን ካውንስለር ያማክሩ።

የኮርስ ክሬዲቶች

እንግሊዘኛ	4 ክሬዲቶች		
ኪነ-ጥበባት	1 ክሬዲት —ከሚመረጡት ኮርሶች ስነ-ጥበብ፣ ዳንስ/ውዝዋዜ፣ ቲኦትር፣ እና ሙዚቃ ይህንን መስፈርት ያሟላል (FA)። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጿል።		
የጤና ትምህርት	0.5 ክሬዲት		
የሂሳብ ትምህርት	4 ክሬዲቶችን 1 የአልጄብራ ትምህርትን ጨምሮ፣ ከሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአልጄብራ መዘናኛ ጋር የሚጣጣም፣ ወይም አልጄብራ I ቅድመ-ሁኔታ ለሆነላቸው ተከታታይ ተጨማሪ የሂሳብ ኮርሶች፣ እና ከጂኦሜትሪ ይዘት ልክ ጋር የሚጣጣም 1 የአልጄብራ ትምህርት። በ 2018 እና ከዚያ በኋላ ለሚመረቁ ተማሪዎች የስቴት ተፈላጊ መስፈርቶች፡- በ 2018 እና ከዚያ በኋላ የሚመረቁ ተማሪዎች በያንዳንዱ የሁለተኛ ደረጃ ዓመት በሂሳብ ኮርስ መመዘገብ አለባቸው። ይህ ለተማሪዎች መመሪያ በሂሳብ ከ 4 ክሬዲቶች በላይ ሊያስገኝላቸው ይችላል።		
የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት	1 ክሬዲት		
ሳይንስ	3 ክሬዲቶች 1 የባዮሎጂ ክሬዲት፣ የተለየ BC፣ እና 1 የፊዚካል ሳይንስ ክሬዲት፣ የተለየ PC፣ መካተት አለባቸው። የበለጠ ዝርዝር ለማግኘት የሳይንስ ዲፓርትመንት የሚሰጣቸውን የኮርስ ዝርዝር ይመልከቱ።		
የህብረተሰብ ሳይንስ	3 ክሬዲቶች 1 የዩ.ኤስ. ታሪክ ክሬዲት፣ 1 የአለም ታሪክ ክሬዲት፣ እና 1 ብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና ያካባቢ አስተዳደር ክሬዲት ይፈለጋሉ።		
የቴክኖሎጂ ትምህርት	1 ክሬዲት የተመደበ TE፣ የላቀ ቴክኖሎጂ/Advanced Technology (AT) ኮርሶች የ TE ኮርስ መስፈርትን አያሟሉም። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጿል።		
በምርጫ የሚወሰዱ ኮርሶች ለምረቃ የሚያስፈልጉትን ተጨማሪ ክሬዲቶች ከሚቀጥሉት ሶስት አማራጮች በአንዱ ማሟላት ይቻላል፡-	ምርጫ 1	ምርጫ 2	ምርጫ 3
	2 ክሬዲቶች በዓለም አቀፍ ቋንቋ፣ የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ የሚያካትት፣ እና 2.5 ክሬዲቶች ተመርጠው በሚወሰዱ (elective) ኮርሶች	2 ክሬዲቶች የላቀ/አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ትምህርት (AT) እና 2.5 ክሬዲቶች ተመርጠው በሚወሰዱ (elective) ኮርሶች	ማጠናቀቅ በስቴት ተቀባይነት ያለው የጥናት ፕሮግራም እና 0.5 ክሬዲት ተመርጠው በሚወሰዱ ኮርሶች

የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL)

የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL)	75 የአገልግሎት-ትምህርት ሰዓቶች
--------------------------	-----------------------

የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ የምዘና ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዘና (MCAP HSA) መስፈርቶች^{1,2,3,4} የ MCAP HSA መስፈርቶች በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) አማካይነት ሊለወጥ ይችላል።

አልጄብራ 1	በአልጄብራ 1 የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና • አልጄብራ 1 PARCC ከ 2016–2017 በፊት መውሰድ፣ ወይም • አልጄብራ 1 HSA ማለፍ
HS-MISA የሜሪላንድ የተዋሃደ ሳይንስ ግምገማ	3 NGSS ሳይንስ ኮርስ፣ እና • HS-MISA ማለፍ
እንግሊዘኛ 10	በእንግሊዘኛ 10 ኮርስ የተገኘ ክሬዲት ወይም ተመጣጣኝ፣ ወይም ESOL 3 ወይም የበለጠ፣ እና • እንግሊዘኛ ቋንቋ ስነ-ጥበብ/ማንበብና መጻፍ (ELA/L) 10 HSA ማለፍ
የመንግስት አስተዳደር	በአገር፣ ስቴት፣ እና በአካባቢ አስተዳደር የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና • የመንግስት አስተዳደር በ HSA ማለፍ

¹ ተተኪ ቴስት—ተማሪዎች በተተኪ ፈተናዎች (AP/IB) የሚፈለገውን ውጤት የሚያገኙ በዚያ መስክ የ MCAP HSA መስፈርትን ያሟላሉ።
² የሚዘወር ክሬዲት—ከሜሪላንድ ውጪ ከህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚዘወሩ ተማሪዎች የተወሰኑ የ MCAP HSA ተፈላጊ መስፈርቶችን በሚዘወር ክሬዲት ለማሟላት ብቃት ሊኖራቸው ይችላል።
³ ለ HSA እና ለ PARCC ግምገማዎች የተጣመሩ/ተጓዳኝ የፈተና ውጤት አማራጮች ይገኛሉ።
⁴ መሸጋገሪያ/ድልድይ ፕላን—የ MCAP HSA መመሪያ መስፈርት ማሟያ አማራጭ መንገድ። በመሸጋገሪያ እቅድ አማካይነት፣ መደበኛውን ፈተና ማለፍ የሚያዳግታቸው ተማሪዎች ፕሮጀክቶችን በማከናወን ችሎታቸውን ያረጋግጣሉ/ያሳያሉ።